

ውድ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ (MCPS) ቤተሰቦች

በሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ ውስጥ ያሉትን የዘር እና ስርአት-አቀፍ መሰናክሎችን ለመፍታት ትምህርት ቤቶቻችን እና የትምህርት ድስትሪቲቱ እንዴት እየሰሩ እንደሆነ በተሻለ ሁኔታ መረዳት የቀጣይ ስራችን አካል በመሆኑ የእርስዎን እርዳታ እንፈልጋለን።

ይህንን የዳሰሳ ጥናት [ከማርች 31 በፊት እንዲሞሉ](#) እና በረታታ ለማሳደግ። ሞባይል ወይም ኮምፒውተር መጠቀም ይችላሉ። የዳሰሳ ጥናቱ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ (MCPS) የፀረ-ዘረኝነት ስርዓት-አቀፍ ኦዲት የተባለ የትልቅ ሂደት አካል ነው። እዚህ [ስለ ኦዲቱ የበለጠ ማወቅ](#) ይችላሉ።

ይህ የመልስ ሰጪዎችን ማንነት ይፋ የማይደረግ በሰባት ቋንቋዎች የተዘጋጀ የዳሰሳ ጥናት፣ ቤተሰብዎ ከልጅዎ ትምህርት ቤት እና ከሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ (MCPS) ጋር ስላላችሁ ተሞክሮ/ልምድ ይጠይቅዎታል።

የዳሰሳ ጥናቱ ግብ፡- ዘረኝነት እንዴት በማስተማርና፣ በመማር እና በወላጆች ተሳትፎ ላይ ተፅእኖ እንደሚያደርግና እንደሚጎዳ የበለጠ ለማወቅ ነው።

ከ 4ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ከማርች 1 እስከ ማርች 31 ባለው ጊዜ ውስጥ በክፍል ውስጥ ከእድሜአቸው ጋር የሚስማማ ስማቸው በማይገለጹ የዳሰሳ ጥናት ላይ ይሳተፋሉ።

እያንዳንዱ ትምህርት ቤት የዳሰሳ ጥናቱ የሚወሰድበትን ቀን ይወስናል።

ስለ ዳሰሳ ጥናት እና ኦዲት ቁልፍ መረጃ፡-

- ወላጆች፣ ተማሪዎች እና ሰራተኞች [እነዚህ ድርጅቶች](#) በዳሰሳ ጥናቱ ጥያቄዎች ላይ ግብአት እና ግብረ መልስ በመስጠት ንቁ ተሳትፎ አድርገዋል። የናሙና ጥያቄዎችን እና ስለ ዳሰሳ ጥናቶች ተጨማሪ መረጃ [እዚህ ያገኛሉ](#)።
- ጁን መጨረሻ ላይ ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ (MCPS) ሪፖርት ይላካል። ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ (MCPS) በአጠቃላይ እና ለእያንዳንዱ ትምህርት ቤት በሪፖርቱ ላይ የጥናት ውጤቶቹ ያቀርባሉ።
- የሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ (MCPS) የሪፖርቱን ግኝቶች ለማህበረሰቡ ያስተላልፋል።
- [በዚህ ድረገጽ](#) ላይ ወቅታዊ መረጃዎች ይቀርባሉ።
- ለጥያቄዎችዎ ተጨማሪ መልሶችን [እዚህ](#) ማግኘት ይችላሉ።



Staff message

የተወደዳችሁ ሠራተኞች፡-

በሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ ውስጥ ያሉትን የዘር እና የስርዓት-አቀፍ እንቅፋቶችን መፍታት ቀጣይ የስራችን አካል በመሆኑ ትምህርት ቤቶቻችን እና የትምህርት ዲስትሪቲቱ እንዴት እየሰሩ እንደሆነ በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት የእርስዎን እርዳታ እንፈልጋለን። እባክዎ ከማርች 31 በፊት [ይህን የዳሰሳ ጥናት ይሙሉ](#)። ሞባይል ስልክ ወይም ኮምፒውተር መጠቀም ይችላሉ።

ይህንን የዳሰሳ ጥናት ለማጠናቀቅ 10 ደቂቃ ያህል ሊወስድ ይችላል።

የእርስዎን ማንነት የማይገልፅ እና በሰባት ቋንቋዎች ተዘጋጅቶ የቀረበው ይህ የዳሰሳ ጥናት በሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ (MCPS) ውስጥ እርስዎ ስላጋጠመዎት ልምድ/ተሞክሮ ይጠይቅዎታል።

የዳሰሳ ጥናቱ ግብ፡- በሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ (MCPS) ውስጥ ያለው ዘረኝነት በስራ ህይወትዎ፣ በሚገኙት እድሎች እና ማህበራዊ ስሜታዊ ደህንነትዎ ላይ እንዴት ተጽእኖ እንደሚፈጥር በተሻለ ሁኔታ ለመገንዘብ እንዲረዳን ነው። የዳሰሳ ጥናቱ በሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ (MCPS) ፀረ-ዘረኝነት ስርዓት-አቀፍ ኦዲት የሚባል የትልቅ ሂደት አካል ነው። እዚህ [ስለ ኦዲቱ የበለጠ ለማወቅ](#) ይችላሉ።

ስለ ዳሰሳ ጥናት እና ኦዲት ቁልፍ መረጃ፡-

- የ SEIU፣ MCEA እና MCAAP ሰራተኞች በዳሰሳ ጥናቱ ላይ ግብአት እና ግብረ መልስ በመስጠት ተሳትፈዋል። የናሙና ጥያቄዎች እና ስለ ዳሰሳ ጥናቶቹ ተጨማሪ መረጃ [እዚህ ይገኛል](#)። ግብዓት ያቀረቡ ድርጅቶችን ዝርዝር ለማግኘት እባክዎን [እዚህ ጠቅ ያድርጉ](#)።
- ጁን መጨረሻ ላይ ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ (MCPS) ሪፖርት ይላካል። በሪፖርቱ ላይ ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ (MCPS) በአጠቃላይ እና ለእያንዳንዱ ትምህርት ቤት የዳሰሳ ጥናት ውጤቶቹ ያቀርባሉ።
- የሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ (MCPS) ሁሉንም የሪፖርት ግኝቶችን ለመረዳት እና በሪፖርቱ ውስጥ የተገለጹትን ጉዳዮች ለመፍታት እቅድ በማውጣት ረገድ ሰራተኞችን እና ማህበረሰቡን ያሳትፋል።
- [በዚህ ድረገጽ](#) ላይ ወቅታዊ መረጃዎች ይቀርባሉ።
- ለጥያቄዎችዎ ተጨማሪ መልሶችን [እዚህ](#) ማግኘት ይችላሉ።

